

የኢ.መ.ማ ጀግኖች

አንጋፋው ኢ.መ.ማ፤ አለኝታ ያገሬ

የጀግኖች አንባ ነው ፤ የእነ አይበገሬ

እነ መርጎ ስንቁ፤

እነ ተግባር ድንቁ ፤

በዱላ ተመተው - በእሥር ቢማቅቁ፤

ሆዳቸው አይባባ - ወኔአቸው አይጎድል፤

አየናቸው እንጂ - ሲያማትሩ ለድል።

በስመ ዝውውር - መፈናቀል በዝቶ፤

ከሥራ መታገድ - ስንት ግፍ ተሰርቶ፤

አላበራም ይኸው - ዙሪያ ገብ ወከባ፤

ኢ.መ.ማ የኛ ቤት - ሆኖ የትግል አምባ።

እሥር ግርፋቱ፤ ቢበዛ ውንጀላ - ቢጨመር ስደቱ፤

በእልፍ አዕላፍ ተሟጋች - ቢሞላ እስር ቤቱ፤

ትግል ቢወሳሰብ - ቢሆን ጠመዝማዛ ፤

የኢ.መ.ማ ልጆች - መች እንዲህ የዋዛ

ግፈኛን ተጋፍጠው - ዘረኛን ለብላቢ እሳተ ገሞራ ፤

ሕዝብን አስተባብረው - ሆነው ከህዝብ ጎራ።

ይታያል ገድላቸው - በህዝብ አጀቦ ደምቆ፤

ዕውነት አሸንፎ - በድል አሸብርቆ።

አይደለሁም ሆዳም - አይደለሁም ዋልጌ ፤

ጊዜው ቢፈጥርብኝ - ሰዓቢ ባለጌ፤

ብላችሁ ንገሩ ሙያችን ይከበር፤

በትምህርት ነውና የምታድገው አገር።

ለዘር ፖለቲካ - ሲያውቅ እንድማንሠራ

መሸብር ሰፈነ-በወያኔ ጎራ

በዚህ መንስኤ - ስንት ግፍ ተሠራ - ስንት አየን መከራ።

ጥራት ያልው ትምህርት - ለሕዝብ ይድርስ፤

ሰባዊ መብት -ፍጹም አይገሰስ ፤

የሚል አቋም ይዘን በመታገላችን ፤

በነፃም ማህበር - ሊከበር ሙያችን፤

መርጎ አስተሳሰብን - በጽናት ስለቆምን፤

ቶርቸርና እስራት -ግድያውም ሳይቀር - ብዙ ብዙ ከፈልን።

አይዘችሁ ንዶቼ - ያው እንደልማዳችሁ

ለሆድ ማደር ጭራሽ - እርም ነው ብላችሁ፤

ግፋ በል ወደፊት - ይሁን መፈክሩ፤

ዝንተ አለም - ዘላለም እንድትከበሩ፤

ሕልማቸው ሊሳካ የእነ አሰሩ ማሩ።

የኢ.መማው መሪ ጀግናው ዶ/ር ታዬ፤
ቆራጥ አመራርን ለወገን አሳዬ፤
በፈጠራ ወንጀል ወያኔ ቢከሰው፤
የኢ.መማን ቢሮ ታጣቂ ቢያስሰው፤
የመኖሪያ ቤቱን ያባቱ ቤት ሳይቀር፤
ነፍጥ ባነገቡ ቢደርስ መበዝበር፤
ምንም ቢያስፈራሩት በስደት እንዲቀር፤
እርሱ ግን በድፍረት ገባ ወደ አገሩ፤
ለእስራት መዳረግ ቢሆንም ነገሩ።
መስሎ ማደር አይውቅ፤
ለጥቅሙ ሲል አይሰብቅ፤
ማለት የሚወደው አካፋን አካፋ፤
ባመነበት ነገር ለእውነት የሚለፋ፤
ማስርጃ አጣቅሶ ሐቅ እየመዘዘ፤
የወያኔን ካድሬ አፋን እያስያዘ ፤
በመድረኮች ሁሉ ስለተሟገተ፤
ካሣሁን ከበደ ወሀኒ ተከተተ።
አንበሳው ዋሲሁን የትግል ደብተራ፤
ዘጠና ሰባት ላይ ሆኗል ባለ ተራ።
መልስ ሲያቅታቸው ለቃል ለአንደበቱ፤
ሐሳብ እያወጣ በብዕር መዝራቱ፤
እንደምን ተመኙት እጁን ለካቴና ፤

በሆድ የሚያስቡ እነራሱ አና።

መቼም አልረሳቸው ያዝናል ሁሌ ሆዴ፤

አያወላውሌ ያ-ሺመልስ ዘውዴ፤

ቆፍጣናው ወዳጄ ፈቃዱ ፍርዴ።

ከአካል ግምት በላይ - ቁምነገር የሞላ፤

በዘር መቁጠር ዘይቤ መንፈሱ ያልላላ፤

ሎጂክ ነው መመሪያው - አቶ ሰርዶ ቶላ።

በዚች አጭር ጽሁፍ ሁሉን መዘከሩ፤

አይቻልም ለእኔ -ሂደት ግን አይቆምም ታሪክ መመስከሩ።

ከአመታት በፊት - ከአምናው ከአቻምናው፤

ካየን ከሰማነው፤

ጉድ ነው የዘንድሮው፤

የመምህሩ ትግል ልዩ ነው ከወትሮው፤

ከሥራ መባረር - መታሰር..... ሁሉን ተጋፈጥነው፤

ይህን ችሎ መኖር ሕይወት ትርጉም የለው፤

ብሎ ወሰነና ጋዙን አርከፍክፎ እራሱን አንድዶ፤

ሕዝቡን አስተማረ - ጠላት እንዲያጠፋ ዱር ገደል አሳዶ።

የኔሰው ገብሬ - የሙያ አጋሬ ፤

ልበልህ ስንደቄ - ልበልህ አጅሬ፤

ቆራጥነት ካንተ እልፍ አእላፍ ይማራል፤

ጠላቱን ድባቅ መትቶ ቆሞ ይፎክራል።

የኔሰው ሳተና፤

በእምነቱ የፅና፤

ድፍን ሀበሻውን - በአንክሮ አስደመመ፤

ሊከተል ተነስቷል እያስገመገም።

ለዚህ ቀውጦ ጊዜ በተለይ መምህሩ፤

ሊጣጣም ግድ ይላል ስያሜና ግብሩ።

በተለይ በተለይ - በስመ አስተማሪ ለጥቅም ስትሉ፤

ከመስመር ውጥታችሁ የምትባትሉ፤

ቀኑ እየመሸ ነው ይኸን ልብ በሉ፤

የፍርድ ቀን ሳይደርስ፤

ጉድ አዲራው ሳይጨስ፤

ማረኝ ያገሬ ሕዝብ - ማረኝ አመማ፤

ብላችሁ ቅርቡ በዚህ እንስማማ።

አያችሁ! አያችሁ! አያችሁ!

የሚያስብ አእምሮ ገሊና ካላችሁ፤

የነሰው ገብሬ መስዋዕትነቱ - ከበቂ በላይ ነው የሚያስተምራችሁ።

ቀድሞ እንደነበረ የለውት ፊታውራሪ፤

ታሪኩን መድገም ነው - ለሕዝብ ዘብ መቆም ድርሻው ያስተማራ።

ምንድነው ሚስጥሩ - የሕይወት ትርጉሙ፤

አትብሉ - አትጠጡ፤

በችግር - ተቀጡ

ዝም- ጭጭ እንድንል - ብሶት ላናሰማ ጠብቆብን ሉንሙ፤

ጠላቶቻችንም ከቅርብና ከሩቅ - በእኛ ላይ ሲያድሙ፤

ቢቻል በአንድ ጉድጓድ - ሊቀብሩን ሲያሴሩ፤

በፍርሃት ቆፈን ተይዘን ካልሆነ - ምንድነው ነገሩ? ፤

በቡድን ወይ በግል፤

ትግሉን እናጋግል፤

ይህንን ሥራዓት - ከሥሩ እንመንግል፤

ሰብ ማብዛት ይቅር - እንከተል ጀግና ፤

የትግል ተምሳሌት - ብዙ የኔሰዎች ይፈጠራሉና።

ኮስትር ዘዳውዶ - ከባህር ማዶ